


# በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የተደራጀው ህቡእ የሽብር ቡድን፤ እውን የሚያደርገው እንቅስቃሴ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እውቅና ውጭ ነው?

\*\*\*\*\*



ጠቅላይ ሚ/ር ዶ/ር አብይ አሕመድ ከፍተኛ ተጠያቂነት በሚያስከትሉ ጉዳዮች ሲጠየቁ ወይም ማብራሪያ ሲሰጡ የሚሰጡት ምላሽ የሚገርም ነው።

ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አሕመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በህላ የመንግስት እጅ ታክሎበት የተፈጸመ አስነዋሪ ተግባር አንዱ የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ግድያ ነው። ይህን ግድያ ሲቀናበር መጀመሪያ መንግስት የመደባቸው ጠባቂዎች በመንግስት እንዲነሱ ወይም እንዲቀየሩ በማድረግ ነው። በዚህ አሳፋሪ ድርጊት የመንግስት እጅ አለበት ወይስ የለበትም የሚል ከፍተኛ መወያያ ሆኖ ነበር በዚህ ጊዜ ጠባቂዎች ለምን መቀየር አስፈላጊ የሚል

ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ መስጠት ያቃተው መንግስት ጉዳዩን አጣርቻለሁ ብሎ ግድያው በራሳቸው በኢንጂነሩ የተደረገ ነው ብሎ መግለጫ ሰጥቷል።

በሶማሌ ክልል ያለ ክልሉ ፈቃድ፣ የመከላከያ ሰራዊት መለዩ የለበሰ አንድ ሐይል በመግባቱ ከፍተኛ ውድመት ማስከተሉ ይታወቃል። በዚህ ጊዜ የግልም የመንግስትም ከፍተኛ ንብረት የተዘረፈ፣ የተቃጠለ፣ ሲሆን ቤቴክርስቲያናት ተቃጥሏል፣ ቄሶች ታርዷል፣ በርካታ ዜጎች ተገድሏል። የግልሉ ሰላም የማስጠበቅ እና የማረጋገጥ ጉዳይ ከአቅም በላይ በመሆኑ፣ የመከላከያ ድጋፍ ጥያቄ በክልሉ ከቀረበ በሀላ መከላከያ ሰራዊት እጁን አስገብቶ ለማረጋገጥ ችሏል። እዚህ ላይ መጀመሪያ የገባው የመከላከያ ሰራዊት ሀይል ማን ላከው ሲባል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኔ እጅ የለበትም ሲሉ፣ የመከላከያው ኢታማጆር ሹሙም መከላከያ የላከው አንድም ሰው የለም ብሏል፤

በተመሳሳይ መልኩ የትግራይን ክልል ለማመስ የክልሉ ባለስልጣናትን ለመግደል የተላከ አንድ የኮማንዶ ሀይል በአንቶኖቭ ተጭኖ መቐለ አሉላ አባነጋ አዋር ማረፊያ ሲያርፍ በክልሉ የፀጥታ አካላት እና ልዩ ሀይል ተከቦ ሳይንቀሳቀስ ለበርካታ ቀናት የቆየ ሲሆን፣ ይህ ኮማንዶ ማን እንደላከው የማይታወቅ እና የክልሉ ፈቃድ ሳይጠየቅ የተላከ በመሆኑ አሁንም ጠ/ሚሩ እና ኢታማጆር ሹሙ ሲጠየቁ አረ ምንም የምናውቀው ነገር የለም የላክነው ሀይል የለም ብሏል፤

በአማራ ክልል ተደረገ በተባለው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ፣ የረጅም ጊዜ ዝግጅት ተደርጎ፣ የኢታማጆር ሹሙ ጠባቂዎች እንዲቀየሩ በማድረግ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት ታርጌት በማድረግ ግድያ ለመፈፀም ዕቅድ ተነድፎ በስተመጨረሻ ኢታማጆር ሹሙ ጀነራል ሰዓረ እና ጀነራል ገሃኢ በጠባቂዎቻቸው ሲገደሉ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ደግሞ በጀነራል አሳምነው ፅጌ ተገድሏል። በዚህም መንግስት ምንም እጅ የለበትም ተብሏል።

ዛሬ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ጠ/ሚ ዶ/ር አብዬ አሕመድ ወደ ሩስያ ሲሄዱ የአክቲቪስት ጆዋር መሐመድ የመንግስት ጠባቂዎች እንዲነሱ በማድረግ ልክ እንደ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ለመግደል የታሰበው ሴራ በጆዋር ታማኝ ጠባቂዎች እና ሰላዮች ሲከሸፍ፤ ይህን

ሰውር ሴራ ተከትሎ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች በተቀሰቀሰው ዓመፅ የ80 ዜጎች ህይወት መጥፋት ተስተናግዷል፤ አሁንም ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ጠ/ሚ. የሰጡት ማብራሪያ በዚህ ጉዳይ የማውቀው ነገር የለም ከደሙ ንፁህ ነኝ የሚል ነው።

በማጠቃለል ሲታይ የኢንጂነር ስመኘው በቀለ፣ የጀነራል ሰዓሪ መኮንን እና የአክቲቪስት ጀዋር መሐመድ የግድያ ዕቅድ ሲወጣ የመጀመሪያ እርምጃ አድርገው የወሰዱት፣ መንግስት የመደበላቸው ጠባቂዎች ማንሳት ወይም መቀየር ሲሆን ቀጥሎ ግድያው በአዲሶች ጠባቂዎች መፈፀም ነበር። ይህ ዕቅድ በሁለቱ ሲሰራ በአንዱ ግን ከሸፏል። ከዚህ መንገዱ የሚቻለው ይህ ዕቅድ የሚያወጣ እና የሚተገብር አንድ ህቡእ አሸባሪ ቡድን በመንግስት ከፍተኛ የስልጣን እርከን እንዳለ ነው። እዚህ መጥራት ያለበት ጥያቄ ቢኖር ይህ ህቡእ የመንግስት የሽብር ቡድን የሚንቀሳቀሰው ከ/ጠሚ እውቅና ውጭ ይሆን? ጠ/ሚ ዶ/ር አብዬ አሕመድ ግን ከደሙ ንፁህ ነኝ ነው የሚሉት።

ታዲያ ኢትዮጵያ ከጠ/ሚ ዶ/ር አብዬ አሕመድ ውጭ ሌላ ጠ/ሚ አላት ማለት ነው? በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች እየተፈጠረ ያለው የሰላም መደፍረስ፣ የዜጎች ህይወት መቅጠፍ ምክንያት ምንድነው ተብለው ጠ/ሚ ሲጠየቁ ከደሙ ንፁህ ነኝ ማለታቸው ከተጠያቂነት ነፃ አያደርጋቸውም። ወንጀለኞች በመንግስት መዋቅር ስር ተወሽቀው የመንግስት ሀብት እና ስልጣን ተጠቅመው ህይል በማሰማራት የሚደረገው የሰዎች ግድያ የጠ/ሚ እጅ የለበትም ለማለት ይከብዳል።

ህዳሴ ኢትዮጵያ

ጥቅምት 20፣ 2012 ዓ.ም.

አስተያየት ያለው [hidaseethiopia@yahoo.com](mailto:hidaseethiopia@yahoo.com) ወይም [hidaseethiopiaa@gmail.com](mailto:hidaseethiopiaa@gmail.com) ማድረስ

ይቻላል